

በንብረቴ ላይ ስንት የቤት እንስሳት ማስቀመጥ እችላለሁ?

ጥሩና ድህንነቱ የተጠበቀ አካባቢ ለመፍጠር በጉልድ ኮስት ባለ ንብረት ላይ የቤት እንስሳትን ማስቀመጥ የሚቻለው ቁጥሩ የተወሰነ ነው። ተጨማሪ የቤት እንስሳት ማስቀመጥ ከፈለጉ፤ እባክዎ ለማመልከት እኛን ያነጋግሩን።

የንብረቱ መጠን	የተፈቀደ ቁጥር
ወሻዎች (በጎልድ ኮስት ከተማ መመዘን አለባቸው)	ሁሉም 2
ድመቶች	w ሁሉም 2
ደማቅ ቀለም ያላት ወፍ/ Budgerigars፣ትንሽ ብጫ ወፍ/ canaries እና ተመሳሳይ መጠን ያላቸው ወፎች	<300m² 4 301m² - 1999m² 20 >2000m² 30
ኮካቲል/ Cockatiels እና ተመሳሳይ መጠን ያላቸው ወፎች	<300m² 2 301m² - 1999m² 10 >2000m² 30
ኮካቲል/ Cockatoos, ጋላህ/ galahs እና ተመሳሳይ መጠን ያላቸው ወፎች	<300m² 1 301m² - 1999m² 2 >2000m² 4
እርግቦች/ Pigeons	<300m² 2* 301m² - 1999m² 20* >2000m² 30*

የንብረቱ መጠን	የተፈቀደ ቁጥር
ጊዝ፣ (Geese) ተርኪዎች፣ ዳክዬዎች እና ሌሎች የዶሮ ርቢዎች	<800m² 0 800m² - 1999m² 6 >2000m² እስከ 30
የቤት ዶሮዎች	<600m² 0 >600m² በእያንዳንዱ 100m² ላይ 1
አውራ ዶሮ/ Roosters, ጣዎስ/ peacocks, ሰን/ ostriches, ሰን መሳይ ወፍ/ emus	<4000m² 0 >4000m² በእያንዳንዱ 4000m² ላይ 1
ፈረሶችና ከብት	<4000m² 0 >4000m² በእያንዳንዱ 4000m² ላይ 1
በጎቶ፣ አሳማዎችና ፍየሎች	<4000m² 0 >4000m² በእያንዳንዱ 4000m² ላይ 1
አይጥ/ Mice	ሁሉም 10
ትላልቅ አይጦች/ Rats	ሁሉም 4


* ማስታወሻ: በአቪካልቸር ማህበረሰብ እውቅና ላገኙ የእርግብ ውድድር ማህበራትን አባላት እንደማይመለከት፤ የበለጠ መረጃ ከፈለጉ ያነጋግሩን።

በንብረትዎ ላይ እንስሳትን ካስቀመጡ ታዲያ ባለን የአካባቢ ህግ መሰረት መያዝ አለባቸው።

የበለጠ መረጃ ለማግኘት እባክዎ ለእንስሳ አደያዝ በስልክ 07 5581 6664 ያነጋግሩ ወይም በድረገጽ፡ cityofgoldcoast.com.au/animals ላይ ይመልከቱ።



CITY OF GOLDCOAST



በጉልድ ኮስት ላይ የቤት እንስሳትን ለማስቀመጥ ፈጣን መመሪያ

Guide to keeping pets (Amharic)

የርስዎን የቤት እንስሳት መውደድ፤ እነሱም የእኛ ከተማ አካል ናቸው።

CITY OF GOLDCOAST

የቤት እንስሳዎቻችንን መለያ ያድርጉባቸው

የቤት እንስሳዎቻችንን መለያ ቢያደርጉባቸው ጠፍተው የተገኙትን ከባለቤቶቻቸው ጋር ለማገናኘት ይረዳናል። በክፍለ ሃገሩ ሕግ መሰረት ሶት ወር የሞላቸው ና ከዚያ በላይ የሆኑ ውሻዎችና ድመቶች ማይክሮቺፕስ እንዲደረግባቸው ይደነግጋል። በተጨማሪ፣ በጎልድ ኮስት ከተማ ውሻዎች በየዓመቱ መመዝገብ አለባቸው።

የርስዎ ቤት እንስሳ ተናዳጅ ስላለመሆኑ ማረጋገጥ

ሃልፊነት ያለው ባለቤት እንደመሆንዎ መጠን ለርስዎ የቤት እንስሳ ጤንነትና ድህንነት መንከባከብ ግዲታ አለብዎት፤ እንዲሁም የሚያካሂዱት ስራ እንቅስቃሴ በጎረቤቶችና በአካባቢው ጥበቃ ላይ ችግር ላለመፍጠር ማረጋገጡ የርስዎ ተግባር ይሆናል። በአብዛኛው ሁሉም ውሻዎች ይጮኻሉ፤ ነገር ግን በብዛት መጮኹ ለጎረቤቶች ሊያበሳጭ ይችላል። የተትረፈረፈ ምግብ፣ ፍግና ማንኛውም ሌላ ነገሮች ሊያበሳጩ ስለሚችሉ (ይህም አይነ ምድር፣ በመኝታ ላይ ሰገራ እና/ወይም ቆሻሻ) ቢያንስ በየቀኑ መጠረግ ይኖርበታል።

በንብረትዎ ላይ ያለዎትን የቤት እንስሳት ድህንነት መጠበቅ

የቤት እንስሳ ባለቤቶች ሁሉ ተገቢ የሆነ አጥር ማሳጠር ግዴታ በመሆኑ ታዲያ ድመቶችንም ጨምሮ እንዳይዘዋወሩ ይከላከላል። በአካባቢው ተንከራታች የሆነ የቤት እንስሳ የመጥፋት፣ በመንገድ አደጋ ላይ የመጎዳት ወይም የመሞት ችግር ያጋጥመዋል እንዲሁም የጎረቤቶችን አትክልት ቦታ በማበላሸት፣ የግል ንብረትን በማውደም ወይም የእግር መተላለፊንና የሳር ቦታን በማቆሸሽና በማሸተት ጎረቤቶች ሊበሳጩ ይችላሉ። በመጥፎ ሁኔታ ሰዎችን ሊያስፈራሩ ወይም ሊያጠቁ ሲችሉ፤ ሌላ የቤት እንስሳትንና የዳር አራዊትን፣ በራሳቸው ላይ ጥቃት ማካሄድ ወይም የትራፊክ አደጋ ማምጣት ይችላሉ።

ውሻዎን በገመድ ማሰሪያ አድርጎ በእግር መሄድ

ወደ ህዝባዊ ቦታ የሚወሰድ ማንኛውም ውሻ በማንኛውም ጊዜ በውሻ ማሰሪያ መያዝ አለበት፤ ይህም የውሻውን አይን አር ቆሻሻ ሰብስቦ በቆሻሻ ማጠራቀሚያ ማድረግ የውሻው ባለቤት ሃላፊነት ነው። ውሻዎችን በማሰሪያ አድርጎ የአካል እንቅስቃሴ የሚያደርጉበት የጎልድ ኮስት ከተማ ብዙ ትላልቅ የመናፈሻ፣ የተከለከሉ ቦታዎችና የባህር ዳርቻዎች አሏት። አካባቢው ያለ ውሻ ማሰሪያ ቢሆንም ውሻዎች እንዳይናደዱ የውሻው ባለቤት በማንኛውም ጊዜ ንቁ ሆኖ መጠበቅ አለበት።

የርስዎ የቤት እንስሳ ማግኘት ካልቻሉ በህጋዊ በተያዘ ቦታ ላይ ሊያገኙት ይችላሉ።

Coomabah Shelter Road	07 5581 7600
ከሰኞ እስከ ዓርብ – 8am እስከ 5.30pm ቅዳሜ – 8am እስከ 4.30pm	
በህዝብ በዓላት – ከጥዋቲ 10am እስከ 2pm የሚዘጋው ለሁድ፣ ጉድ ፍራይደይ/ Good Friday እና የገና በዓል/Christmas Day	
Stapylton Rossmans Road	07 3807 0580
ከሰኞ እስከ ዓርብ – 8am እስከ 12.30pm የሚዘጋው ቅዳሜና ለሁድ እንዲሁም በህዝባዊ በዓላት	

